

ትንቢተ ናሆም

1

2

3

ምዕራፍ 1

ጵለ ነነዌ የተነገረ ሸክም፤ የኤልቆሻዊው የናሆም የራእዩ መጽሐፍ ይህ ነው።

2 ፤ እግዚአብሔር ቀናተኛና ተበቃይ እምላክ ነው፤ እግዚአብሔር ተበቃይና መዓትን የተሞላ ነው፤ እግዚአብሔር ተቃዋሚዎቹን ይበቀላል፤ ለጠላቶቹም ቊጣውን ይጠብቃል።

3 ፤ እግዚአብሔር ትዕግሥተኛ፤ ኃይሉም ታላቅ ነው፤ በደለኛውንም። ንጹሕ ነህ እይልም፤ እግዚአብሔር በወጅብና በዐውሎ ነፋስ ውስጥ መንገድ አለው፤ ደመናም የእግሩ ትቢያ ነው።

4 ፤ ባሕሩንም ይገሥዳታል፤ ያደርቃትማል፤ ወንዞችንም ሁሉ ያደርቃል፤ ባሳንና ቀርሜሎስም ላልተዋል፤ የሊባኖስም አበባ ጠውልጎአል።

5 ፤ ተራሮችም ከእርሱ የተነሣ ታወኩ፤ ኮረብቶችም ቀለጡ፤ ምድርና ዓለም የሚኖሩበትም ሁሉ ከፊቱ ተናወጡ።

6 ፤ በቊጣው ፊት የሚቆም ማን ነው? የቊጣውንም ትኩሳት ማን ይታገሣል? መዓቱ እንደ እሳት ይፈስሳል፤ ከእርሱም የተነሣ ዓለቶች ተሰነጠቁ።

7 ፤ እግዚአብሔር መልካም ነው፤ በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው፤ በእርሱ የሚታመኑትንም ያውቃል።

8 ፤ ስፍራዋን ግን በሚያጥለቀልቅ ጎርፍ ፈጽሞ ያጠፋታል፤ ጠላቶቹንም ወደ ጨለማ ያሳድዳቸዋል።

9 ፤ በእግዚአብሔር ላይ የምታስቡት ምንድን ነው? እርሱ ፈጽሞ ያጠፋል፤ መከራም ሁለተኛ አይነሣም።

10 ፤ እርስ በእርሳቸው እንደ ተመስቃቅለ እሾህ ቢሆኑ፤ በመጠጣቸውም ቢሰከሩ እንደ ደረቅ ገለባ ፈጽመው ይጠፋሉ።

11 ፤ በእግዚአብሔር ላይ በክፉ የሚያስብ፤ ክፉትን የሚመክር፤ ከእንተ ዘንድ ወጥቶአል።

12 ፤ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ኃይለኞችና ብዙዎች ቢሆኑ እንዲሁ ይቈረጣሉ፤ እርሱም ያልቃል። እኔም አስጨንቄሃለሁ፤ ነገር ግን ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨንቅህም።

13 ፤ አሁንም ቀንበሩን ከእንተ እሱበራለሁ፤ እስራትህንም አበጥሳለሁ።

14 ፤ እግዚአብሔርም ከስምህ ማንም ከእንግዲህ ወዲህ እንዳይዘራ ስለ እንተ አዝዞአል፤ ከእምላኮችህ ቤት የተቀረጸውንና ቀልጦ የተሠራውን ምስል አጠፋለሁ፤ እንተም የተጠቃህ ነህና መቃብርህን እምሳለሁ።

15 ፤ እነሆ፤ የምስራችን የሚያመጣ ሰላምንም የሚያወራ ሰው እግር በተራሮች ላይ ነው! ይሁዳ ሆይ፤ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቶአልና፤ ከእንግዲህም ወዲህ በእንተ ዘንድ አያልፍምና ዓመት በዓሎችህን አድርግ፤ በእለቶችህን ክፈል።

ምዕራፍ 2

የሚቀጠቅጥ በእንተ ላይ ወጥቶአል፤ ምሽግን ጠብቅ፤ መንገድንም ሰልል፤ ወገብህን አጽና፤ ኃይልህንም እጅግ አበርቃ።

2 ፤ ዘራፊዎች ዘርፈዋቸዋልና፤ የወይናቸውንም አረግ አጥፍተዋልና እግዚአብሔር የያዕቆብን ክብር እንደ እስራኤል ክብር ይመልሳል።

3 ፤ የኃያላኑ ጋሻ ቀልቶአል፤ ጽኑንም ቀይ ልብስ ለብሰዋል። እርሱም በሚያዘጋጅበት ቀን ሰረገሎች እንደ እሳት

ይንበገበጋሉ፤ የጦሩም ሰመያ ይወዛወዛል።

4 ፤ ሰረገሎች በመንገድ ላይ ይነጉዳሉ፤ እደባባይም ይጋጫሉ፤ መልካቸው እንደ ፋና ነው፤ እንደ መብረቅም ይከንፋሉ።

5 ፤ መሳፍንቱን ያስባል፤ በእረማ መዳቸው ይሰናከላሉ፤ ፈጥነው በቅጥርዋ ላይ ይወጣሉ፤ መጠጊያም ተዘጋጅለት።

6 ፤ የወንዞቹም መዝጊያዎች ተከፈቱ፤ የንጉሡ ቤትም ቀለጠች።

7 ፤ ንግሥት ተገለጠች፤ ተማረከችም፤ ሴቶች ባረያዎችዋም እንደ ርግብ እየጮኹና ደረታቸውን እየመቱ ዋይ ዋይ ይላሉ።

8 ፤ ነፃዊ ግን ከዱሮ ዘመን ጀምሮ እንደ ተከማቸው ድካም ነበረች፤ አሁን ግን ይሸሻሉ፤ እነርሱም። ቁሙ፤ ቁሙ ይላሉ፤ ነገር ግን የሚመለስ የለም።

9 ፤ መዝገብዋ መጨረሻ የለውምና፤ የከበረውም የዕቃዋ ሁሉ ብዛት አይቈጠርምና ብሩን በዝብዙ፤ ወርቁንም በዝብዙ።

10 ፤ ባዶና ባዶማ ምድረ በዳም ሆናለች፤ ልብ ቀልጦአል፤ ጉልበቶችም ተብረክርክዋል፤ በወገብም ሁሉ ሕማም አለ፤ የሰዎችም ሁሉ ፊት ጠቀሮአል።

11 ፤ የአንበሾችም መደብ፤ የአንበሾችም ደቦል የሚሰማራበት፤ አንበሳውና አንበሳይቱ ግልገሉም ሳይፈሩ የሚሄዱት ስፍራ ወዴት ነው?

12 ፤ አንበሳው ለልጆቹ የሚበቃውን ነጠቀ፤ ለእንስሶቹም ሰበረላቸው ዋሻውን በንጥቂያ፤ መደቡንም በቅሚያ ሞልቶታል።

13 ፤ እነሆ በአንቺ ላይ ነኝ፤ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፤ ሰረገሎችዋንም አቃጥዬ እጤሳለሁ፤ ሰዶፍም የአንበሳ ደቦሎችሽን ይበላቸዋል፤ ንጥቂያሽንም ከምድር አጠፋለሁ፤ የመልክተኞችሽን ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ አይሰማም።

ምዕራፍ 3

ለደም ከተማ ወዮላት! በሁለንተናዋ ሐሰትና ቅሚያ ሞልቶባታል፤ ንጥቂያ ከእርስዋ አያልቅም።

2 ፤ የአለንጋ ድምፅ፤ የመንኲሮኩርም ድምፅ፤ የፈረሶችም ኮቴ፤ የፈጣን ሰረገላም ጩኸት ተሰምቶአል፤

3 ፤ ፈረሰኛው ይጋልባል፤ ሰዶፍም ይንበገበጋል፤ ጦርም ይበለጫል፤ የተገደሉትም ይበዛሉ፤ በድኖችም በክምር ይከመራሉ፤ ሬሳቸውም አይቈጠርም፤ በሬሳቸውም ይሰናከላሉ።

4 ፤ ስለ ተዋበችው ጋለሞታ ግልሙትና ብዛት ይህ ሆኖአል፤ እርስዋም በመተትዋ እጅግ በለጠች፤ አሕዛብንም በግልሙትናዋ፤ ወገኖችንም በመተትዋ ሸጠች።

5 ፤ እነሆ፤ በአንቺ ላይ ነኝ፤ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፤ ልብስሽን በፊትሽ እገልጣለሁ፤ ጎፍረተ ሥጋሽንም ለአሕዛብ፤ ነውርሽንም ለመንግሥታት አሳያለሁ።

6 ፤ ርኩሰትንም በላይሽ እጥላለሁ፤ እንቅሻማለሁ፤ ማላገጫም አደርግሻለሁ።

7 ፤ የሚያይሽም ሁሉ ከአንቺ ሸሽቶ። ነፃዊ ባዶማ ሆናለች፤ የሚያለቅስላትን ማን ነው? የሚያጽናናትንስ ከወዴት እፈልጋለሁ? ይላል።

8 ፤ አንቺ በመስኖች መካከል ከተቀመጠችው፤ ውኃም በዙሪያዋ ከነበራት፤ ምሽግዋም ባሕር ከነበረ፤ ቅጥርዋም በባሕር ውስጥ ከነበረ ከኖለ እሞን ትበልጫለሽን?

9 ፤ ኢትዮጵያና ግብጽ የማይቈጠር ኃይልዋ ነበሩ፤ ፋጥና ልብያ ረዳቶችዋ ነበሩ።

10 ፤ እርስዋ ግን ተማርካ ፈለሰች፤ ሕፃናቶችዋ በመንገድ ሁሉ ራስ ላይ ተፈጠፈጡ፤ በከበርቴዎችዋም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ፤ ታላላቆችዋም ሁሉ በሰንሰለት ታሰሩ።

11 ፤ አንቺም ትሰክሪአለሽ ወራዳም ትሆኖለሽ፤ አንቺ ደግሞ ከጠላት የተነሣ መጠጊያን ትፈልገአለሽ።

12 ፤ እምባሽ ሁሉ የመጀመሪያውን የበሰለ ፍሬ እንደ ያዙ እንደ በለስ ዛፎች ነው፤ ቢወዛወዝ በሚበላው እፍ ውስጥ ይወድቃል።

13 ፤ እነሆ፤ በመካከልሽ ያሉ ሕዝብሽ ሴቶች ናቸው፤ የእገርሽ በሮች ለጠላቶችሽ ፈጽሞ ተከፍተዋል፤ እሳትም መወርወሪያዎችህን በልቶአል።

14 ፤ ከብብው ያስጨንቁሻልና ውኃን ቅጂ፤ እምባሽን አጠንክሪ፤ ወደ ጭቃ ገብተሽ እርገጫ፤ የጡብን መሠሪያ

ያዝ።

15 ፤ በዚያ እሳት ይበላሻል፤ ሰይፍ ያጠፋሻል፤ እንደ ደጎብያ ይበላሻል፤ እንደ ደጎብያ ብዝሃ፤ እንደ እንበጣም ተባዝ።

16 ፤ ነጋዴዎችሽን ከሰማይ ከዋክብት ይልቅ አበዛሽ፤ ደጎብያ ተዘረጋ፤ በረረም።

17 ፤ በእንቺ ዘንድ ዘውድ የጫኑት እንደ እንበጣ፤ አለቆችሽም እንደሚንቀሳቀሱ ከብከባዎች ናቸው፤ በብርድ ቀን በቅጥር ውስጥ ይቀመጣሉ፤ ፀሐይም በወጣች ጊዜ ያከብኩባሉ፤ ስፍራቸው በየት እንደ ሆነ አይታወቅም።

18 ፤ የአሦር ንጉሥ ሆይ፤ እረኞችህ እንቀላፍተዋል፤ መኳንንቶችህም ዐርፈዋል፤ ሕዝብህም በተራሮች ላይ ተበትኖአል፤ የሚሰበስበውም የለም።

19 ፤ በብራትህ አይፈወስም፤ ቅስልህም ክፉ ነው፤ ወሬህንም የሚሰሙ ሁሉ እጃቸውን በእንተ ላይ ያጨበጭባሉ፤ ክፉትህ ሁልጊዜ ያላለፈችበት ሰው ማን ነውና?

For other languages please go to www.wordproject.org